

መጽሐፈ ሩት

1

2

3

4

ምዕራፍ 1

እንዲህም ሆነ፤ መሳፍንት ይፈርዱ በነበረ ጊዜ በአገሩ ላይ ራብ ሆነ። እንደ ሰውም ከሚስቱና ከሁለቱ ልጆቹ ጋር በሞግብ ምድር ሊቀመጥ ከቤተ ልሔም ይሁዳ ተነሥቶ ሄደ።

2 ፤ የሰውየውም ስም እቤሜሌክ፤ የሚስቱም ስም ኦኃሚን፤ የሁለቱም ልጆች ስም መሐሎንና ኬሌዎን ነበረ፤ የቤተ ልሔም ይሁዳም የኤፍራታ ሰዎች ነበሩ። ወደ ሞግብም ምድር መጡ በዚያም ተቀመጡ።

3 ፤ የኦኃሚንም ባል እቤሜሌክ ሞተ፤ እርስዋና ሁለቱ ልጆችዋ ቀሩ።

4 ፤ እነርሱም ከሞግባውያን ሴቶች ሚስት እገቡ፤ የእንዲቱ ስም ያርፋ የሁለተኛይቱም ስም ሩት ነበረ። በዚያም አሥር ዓመት ያህል ተቀመጡ።

5 ፤ መሐሎንና ኬሌዎንም ሁለቱ ሞቱ፤ ሴቲቱም ከሁለቱ ልጆችዋና ከባልዋ ተለይታ ቀረች።

6 ፤ እርስዋም በሞግብ ምድር ሳለች እግዚአብሔር ሕዝቡን እንደ ገብኘ እንጂራም እንደ ሰጣቸው ስለ ሰማች፤ ከሞግብ ምድር ልትመለስ ከሁለቱ ምራቶችዋ ጋር ተነሣች።

7 ፤ እርስዋም ከሁለቱ ምራቶችዋ ጋር ከተቀመጠችበት ስፍራ ወጣች፤ ወደ ይሁዳም ምድር ሊመለሱ በመንገድ ሄዱ።

8 ፤ ኦኃሚንም ምራቶችዋን ሂዱ፤ ወደ እናቶቻችሁም ቤት ተመለሱ፤ በእኔና በሞቱት እንዳደረጋችሁ፤ እግዚአብሔር ቸርነት ያድርግላችሁ።

9 ፤ እግዚአብሔር በየባላችሁ ቤት ዕረፍት ይስጣችሁ አለቻቸው። ሳመቻቸውም፤ ድምፃቸውንም ከፍ አድርገው አለቀሱ።

10 ፤ እነርሱም። ከእንቺ ጋር ወደ ሕዝብሽ እንመለሳለን አሉአት።

11 ፤ ኦኃሚንም አለች። ልጆቼ ሆይ፤ ተመለሱ፤ ለምን ከእኔ ጋር ትሄዳላችሁ? ባሎቻችሁ የሚሆኑ ልጆች በሆዴ አሉኝን?

12 ፤ ልጆቼ ሆይ፤ ተመለሱ፤ ባል ለማግባት እርጅቻለሁና ሂዱ፤ ተስፋ አለኝ ብል፤ ዛሬ ሌሊትስ እንኳ ባል ባገባ፤ ወንዶች ልጆችም ብወልድ።

13 ፤ እነርሱ እስኪያድጉ ድረስ ትቆያላችሁን? ስለ እነርሱስ ባል ማግባት ትተዋላችሁን? ልጆቼ ሆይ፤ እንዲህ አይደለም፤ የእግዚአብሔር እጅ በእኔ ወጥቶአልና ከእናንተ የተነሣ እጅግ ተመርፌአለሁ።

14 ፤ ድምፃቸውንም ከፍ አድርገው እንደ ገና አለቀሱ፤ ያርፋም አማትዋን ሳመች፤ ሩት ግን ተጠጋቻት።

15 ፤ ኦኃሚንም። እነሆ፤ ባልንጂራሽ ወደ ሕዝብዋና ወደ አማልክትዋ ተመልሳለች፤ እንቺም ደግሞ ከባልንጂራሽ ጋር ተመለሽ አለቻት።

16 ፤ ሩትም። ወደምትሄጅበት እሄዳለሁና፤ በምታድረበትም እድራለሁና እንድተውሽ ከእንቺም ዘንድ እንድመለስ አታስቸግረኝ፤ ሕዝብሽ ሕዝቤ፤ አምላክሽም አምላኬ ይሆናል፤

17 ፤ በምትሞታችበትም ስፍራ እሞታለሁ፤ በዚያም እቀበራለሁ፤ ከሞት በቀር እንቺንና እኔን እንዳች ቢለየን እግዚአብሔር ይህን ያድርግብኝ እንዲሁም ይጨምርብኝ አለች።

18 ፤ ኦኃሚንም ከእርስዋ ጋር ለመሄድ እንደ ቈረጠች ባየች ጊዜ እርስዋን ከመናገር ዝም አለች።

19 ፤ ሁለቱም እስከ ቤተ ልሔም ድረስ ሄዱ። ወደ ቤተ ልሔምም በደረሱ ጊዜ የከተማይቱ ሰዎች ሁሉ ስለ እነርሱ። ይህች ኦኃሚን ናትን? እያሉ ተንጫፌ።

- 20 ፤ እርስዎም። ሁሉን የሚችል አምላክ እስመርፎኛልና ማራ በሉኝ እንጂ ኑኃሚን አትበሉኝ።
- 21 ፤ በሙላት ወጣሁ፤ እግዚአብሔርም ወደ ቤቴ ባዶዬን መለሰኝ፤ እግዚአብሔር አዋርዶኛልና፤ ሁሉንም የሚችል አምላክ እስጩንቆኛልና ኑኃሚን ለምን ትሉኛላችሁ? አለቻቸው።
- 22 ፤ ኑኃሚንም ከእርስዎም ጋር ከሞግብ ምድር የተመለሰችው ሞግባዊቱ ምራትዋ ሩት ተመለሰ። የገብስም መከር በተጀመረ ጊዜ ወደ ቤተልሔም መጡ።

ምዕራፍ 2

ለ ኑኃሚንም ባል የሚዘመደው ከአቤሜሌክ ወገን የሆነ ኃያል ሰው ስሙ ቦዜዝ የተባለ ሰው ነበረ።

2 ፤ ሞግባዊቱም ሩት ኑኃሚንን። በፊቱ ሞገስ የማገኘውን ተከትዬ እህል እንድቃርም ወደ እርሻ ልሂድ አለቻት። እርስዎም። ልጄ ሆይ፤ ሂጄ አለቻት።

3 ፤ ሂደችም፤ ከአጫጆችም በኋላ ላ በእርሻ ውስጥ ቃረ እንደ አጋጣሚውም የአቤሜሌክ ወገን ወደ ነበረው ወደ ቦዜዝ እርሻ ደረሰች።

4 ፤ እነሆም፤ ቦዜዝ ከቤተ ልሔም መጣ፤ አጫጆችንም። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን አላቸው። እነርሱም። እግዚአብሔር ይባርክህ ብለው መለሱለት።

5 ፤ ቦዜዝም በአጫጆች ላይ አዛዥ የነበረውን ሎሌውን። ይህች ቆንጆ የማን ናት? አለው።

6 ፤ የአጫጆቹም አዛዥ። ይህችማ ከሞግብ ምድር ከኑኃሚን ጋር የመጣች ሞግባዊቱ ቆንጆ ናት፤

7 ፤ እርስዎም። ከአጫጆቹ በኋላ በነዶው መካከል እንድቃርምና እንድለቅም፤ እባክህ፤ ፍቀድልኝ አለች፤ መጣችም፤ ከማለዳም ጀምራ እስከ አሁን ድረስ ቆይታለች፤ በቤትም ጥቂት ጊዜ እንኳ አላረፈችም አለው።

8 ፤ ቦዜዝም ሩትን። ልጄ ሆይ፤ ትሰሚያለሽን? ቃርሚያ ለመቃረም ወደ ሌላ እርሻ አትሂጄ፤ ከዚህም አትላወጁ፤ ነገር ግን ገረዶቼን ተጠጊ።

9 ፤ ወደሚያጭዱበትም ስፍራ ተመልከቼ፤ ተከተያቸውም፤ እንዳያስቸግሩሽም ገብዛዝቱን አዝዣለሁ፤ በተጠማሽም ጊዜ ወደ ማድጋው ሄደሽ ገብዛዝቱ ከቀዱት ውኃ ጠጪ አላት።

10 ፤ በግምባርዎም ተደፍታ በምድር ላይ ሰገደችለት። እኔንስ ለመቀበል በምን ነገር በፊትህ ሞገስ አገኘህ? እኔ እንግዳ አይደለሁምን? አለችው።

11 ፤ ቦዜዝም። ባልሽ ከሞተ በኋላ አባትሽንና እናትሽን የተወለድሽባትንም ምድር ትተሽ ቀድሞ ወደማታውቁው ሕዝብ እንደ መጣሽ፤ ለአማትሽ ያደረግሽውን ነገር ሁሉ ፈጽሞ ሰምቻለሁ።

12 ፤ እግዚአብሔር እንደ ሥራሽ ይስጥሽ፤ ከክንፉም በታች መጠጊያ እንድታገኝ በመጣሽበት በእስራኤል አምላክ በእግዚአብሔር ዘንድ ደመወዝሽ ፍጹም ይሁን አላት።

13 ፤ እርስዎም። ጌታዬ ሆይ፤ ከባሪያዎችህ እንደ እንዲቱ ሳልሆን እጽናንተሽኛልና፤ የባሪያህንም ልብ ደስ እሰኝተሃልና በዓይኔህ ሞገስ ላግኝ አለችው።

14 ፤ በምሳም ጊዜ ቦዜዝ። ወደዚህ ቅረቢ፤ ምሳ ብዬ፤ እንጀራሽንም በሆምጣጤው አጥቅሽ አላት። በአጫጆቹም አጠገብ ተቀመጠች የተጠበሰም እሽት ሰጣት፤ በልታም ጠገቦች፤ አተረፈችም።

15 ፤ ደግሞም ልትቃርም በተነሣች ጊዜ ቦዜዝ ገብዛዝቱን። በነዶው መካከል ትቃርም፤ እናንተም አታሳፍሩለት፤

16 ፤ ደግሞ ከነዶው እስቀርታችሁ ተዉላት፤ እርስዎም ትቃርም፤ አትውቀሱአትም ብሎ አዘዛቸው።

17 ፤ በእርሻውም ውስጥ እስከ ማታ ድረስ ቃረመች፤ የቃረመችውንም ወቃችው፤ እንድ የኢፍ መስፈሪያ ያህልም ገብስ ሆነ።

18 ፤ ተሽከማውም ወደ ከተማ ገባች፤ አማትዋም የቃረመችውን አየች፤ ከጠገቦችም በኋላ የተረፉትን አውጥታ ሰጠቻት።

19 ፤ አማትዋም። ዛሬ ወዴት ቃረምሽ? ወዴትስ ሠራሽ? የተቀበለሽ የተባረከ ይሁን አለቻት። እርስዎም። ዛሬ የሠራሁበት ሰው ስም ቦዜዝ ይባላል ብላ በማን ዘንድ እንደ ሠራች ለአማትዋ ነገረቻት።

20 ፤ ኑኃሚንም ምራትዋን። ቸርነቱን በሐያዋንና በሙታን ላይ አልተወምና በእግዚአብሔር የተባረከ ይሁን አለቻት። ኑኃሚንም ደግሞ። ይህ ሰው የቅርብ ዘመዳችን ነው፤ እርሱም ሊቤዝን ከሚችሉት አንዱ ነው አለቻት።

21 ፤ ሞግባዊቱ ሩትም። ደግሞ። መከሬን እስኪጨርሱ ድረስ ገብዛዝቱን ተጠጊ አለኝ አለቻት።

22 ፤ ኦኃሚንም ምራትዋን ሩትን። ልጄ ሆይ፥ ከገረዶቹ ጋር ብትወጩ፥ በሌላም እርሻ ባያገኙሽ መልካም ነው አለቻት።

23 ፤ ሩትም የገብሱና የስንዴው መከር እስኪጨረስ ድረስ ልትቃርም የቦዲዝን ገረዶች ተጠጋች፤ በአማትዋም ዘንድ ትቀመጥ ነበር።

ምዕራፍ 3

አማትዋም ኦኃሚን አለቻት። ልጄ ሆይ፥ መልካም እንዲሆንልሽ ዕረፍት አልፈልገልሽምን?

2 ፤ እሁንም ከገረዶቹ ጋር የነበርሽበት ቦዲዝ ዘመዳችን እይደለምን? እነሆ፥ እርሱ በዛሬ ሌሊት በአውድማው ላይ ገብሱን በመንሽ ይበትናል።

3 ፤ እንግዲህ ታጠቢ፥ ተቀቢ፥ ልብስሽን ተላበሽ፥ ወደ አውድማውም ውረጃ፤ ነገር ግን መብሉንና መጠጡን እስኪጨርስ ድረስ ለሰውየው አትቃዩው።

4 ፤ በተኛም ጊዜ የሚተኛበትን ስፍራ ተመልከቱ፤ ገብተሽም እግሩን ግለጪ፥ ተጋደሚም፤ የምታደርገውንም እርሱ ይነግርሻል።

5 ፤ ሩትም። የተናገርሽኝን ሁሉ አደርጋለሁ አለቻት።

6 ፤ ወደ አውድማውም ወረደች፥ አማትዋም ያዘዘቻትን ሁሉ አደረገች።

7 ፤ ቦዲዝም ከበላና ከጠጣ ሰውነቱንም ደስ ካሰኘ በኋላ፥ በእህሉ ክምር አጠጉብ ሊተኛ ሄደ፤ ሩትም በቀስታ መጣች፥ እግሩንም ገልጣ ተኛች።

8 ፤ መንፈቀ ሌሊትም በሆነ ጊዜ ሰውየው ደነገጠ፥ ዘወርም አለ፤ እነሆም፥ አንዲት ሴት በእግርጌው ተኝታ ነበረች።

9 ፤ እርሱም። ማን ነሽ? አለ። እርስዋም። እኔ ባረያህ ሩት ነኝ፤ ዋርሳዬ ነህና ልብስህን በባረያህ ላይ ዘርጋ አለችው።

10 ፤ ቦዲዝም አላት። ልጄ ሆይ፥ በእግዚአብሔር የተባረክሽ ሁኚ፤ ባለጠጋም ድሀም ብለሽ ገብዛዝትን አልተከተልሽምና ከፊተኛው ይልቅ በመጨረሻው ጊዜ ቸርነት እድርገሻል።

11 ፤ እሁንም፥ ልጄ ሆይ፥ እትፍረ፤ በአገሬ ያሉ ሕዝብ ሁሉ ምግባረ መልካም ሴት እንደ ሆንሽ ያውቃሉና ያልሽውን ነገር ሁሉ አደርግልሻለሁ።

12 ፤ የቅርብ ዘመድ መሆኔ እውነት ነው፤ ነገር ግን ከእኔ የቀረበ ዘመድ አለ።

13 ፤ ዛሬ ሌሊት እደረ፤ ነገም እርሱ ዋርሳ መሆን ቢወድድ መልካም ነው፥ ዋርሳ ይሁን፤ ዋርሳ ሊሆን ባይወድድ ግን፥ ሕያው እግዚአብሔርን እኔ ዋርሳ እሆንሻለሁ፤ እስኪነጋ ድረስ ተኚ።

14 ፤ እስኪነጋም በእግርጌው ተኛች፤ ቦዲዝም። ሴት ወደ አውድማው እንደ መጣች ማንም እንዳያውቅ ብሎ ነበርና ገና ሰውና ሰው ሳይተያይ ተነሣች።

15 ፤ እርሱም። የለበስሽውን ኩታ አምጥተሽ ያዢው አላት፤ በያዘችም ጊዜ ስድስት መስፈሪያ ገብስ ሰፈረላት እሸከማትም።

16 ፤ እርሱም ወደ ከተማይቱ ሄደ። ወደ አማትዋም መጣች፥ አማትዋም። ልጄ ሆይ እንዴት ነሽ? አለቻት፤ እርስዋም ሰውየው ያደረገላትን ሁሉ ነገረቻት።

17 ፤ ወደ አማትሽ ባዶ እጅሽን አትሂጂ ብሎ ይህን ስድስት መስፈሪያ ገብስ ሰጠኝ አለቻት።

18 ፤ እርስዋም። ልጄ ሆይ፥ ሰውየው ይህን ነገር ዛሬ እስኪጨርስ ድረስ አያርፍምና ፍጻሜው እስኪታወቅ ድረስ ዝም በዪ አለች።

ምዕራፍ 4

ቦዲዝም ወደ ከተማይቱ በር አደባባይ ወጥቶ በዚያ ተቀመጠ። እነሆም፥ ቦዲዝ ስለ እርሱ ይናገር የነበረው የቅርብ ዘመድ ሲያልፍ ቦዲዝ። እንተ ቀርበህ በዚህ ተቀመጥ አለው። እርሱም ቀረብ ብሎ ተቀመጠ። - እንተ ቀርበህ በዚህ ተቀመጥ አለው።

2 ፤ ቦዲዝም ከከተማይቱ ሽማግሌዎች አሥር ሰዎች ጠርቶ። በዚህ ተቀመጡ አላቸው።

- 3 ፤ እነርሱም ተቀመጡ። ቦዔዝም የቅርብ ዘመዱን። ከሞዓብ ምድር የተመለሰችው ኑታሚን የወንድማችንን የአቤሜሌክን ጢንጦ ትሸጣለች።
- 4 ፤ እኔም በዚህ በተቀመጡት በሕዝቤ ሽማግሌዎች ፊት እንድትገዛው አስታውቅህ ዘንድ አሰብሁ። መቤዝፍት ብትወድድ ተቤዝፍት መቤዝፍት ባትወድድ ግን ከአንተ በቀር ሌላ ወራሽ የለምና፤ እኔም ከአንተ በኋላ ነኝና እንዳውቀው ንገረኝ አለው። እርሱም። እቤዝፍታሁ አለው።
- 5 ፤ ቦዔዝም። እርሻውን ከኑታሚን እጅ በምትገዛበት ቀን፤ ለሞተው በርስቱ ስሙን እንድታስነሣለት ከምዋቹ ሚስት ከሞዓባዊቱ ከሩት ደግሞ ትገዛለህ አለ።
- 6 ፤ የቅርብ ዘመዱም። የራሴን ርስት እንዳላበላሽ መቤዝፍት አልችልም፤ እኔ መቤዝፍትን አልችልምና አንተ ከእኔ መቤዝፍትን ውሰደው አለ።
- 7 ፤ በጥንት ጊዜም፤ ማንም ቢሸጥ ቢለውጥም፤ ነገሩን ለማጽናት ሰው ጫማውን እንዲያወልቅ ለባልንጄራውም እንዲሰጠው በአስራሌል ዘንድ ልማድ ነበረ። ይህም በአስራሌል ምስክር ነበረ።
- 8 ፤ የቅርብ ዘመዱም ቦዔዝን። አንተ ግዛው አለው፤ ጫማውንም አወለቀ።
- 9 ፤ ቦዔዝም ሽማግሌዎችንና ሕዝቡን ሁሉ። ለአቤሜሌክና ለኬሌዎን ለመሐሎንም የነበረውን ሁሉ ከኑታሚን እጅ እንደ ገዛሁ እናንተ ዛሬ ምስክሮች ናችሁ።
- 10 ፤ ደግሞም የምዋቹ ስም ከወንድሞቹ መካከል ከአገሩም ደጅ እንዳይጠፋ፤ የምዋቹን ስም በርስቱ ላይ እንዳስነሣ የመሐሎንን ሚስት ሞዓባዊቱን ሩትን ሚስት ትሆነኝ ዘንድ ወሰድሁአት፤ እናንተም ዛሬ ምስክሮች ናችሁ አላቸው።
- 11 ፤ በከተማይቱ በር እደባባይም የነበሩ ሕዝብ ሁሉ ሽማግሌዎቹም። እኛ ምስክሮች ነን፤ እግዚአብሔር ይህችን ወደ ቤትህ የምትገባውን ሴት የአስራሌልን ቤት እንደ ሠሩ እንደ ሁለቱ እንደ ራሔልና እንደ ልያ ያድርጋት፤ እንተም በኤፍራታ ባለ ጣጋ ሁን፤ ስምህም በቤተ ልሔም ይጠራ።
- 12 ፤ ቤትህም እግዚአብሔር ከዚህች ቈንጆ ከሚሰጥህ ዘር ትዕማር ለይሁዳ እንደ ወለደችው እንደ ፋሬስ ቤት ይሁን አሉት።
- 13 ፤ ቦዔዝም ሩትን ወሰደ፤ ሚስትም ሆነችው፤ ደረሰባትም፤ እግዚአብሔርም ፅንሰ ሰጣት፤ ወንድ ልጅም ወለደች።
- 14 ፤ ሴቶችም ኑታሚንን። ዛሬ ዋርሳ ያላሳጣሽ እግዚአብሔር ይባረክ፤ ስሙም በአስራሌል ይጠራ።
- 15 ፤ ከሰባትም ወንዶች ልጆች ይልቅ ለአንቺ ከምትሻል ከምትወድድሽ ምራት ተወልዶአልና ሰውነትሽን ያሳድሰዋል፤ በእርጅናሽም ይመግብሻል አሉአት።
- 16 ፤ ኑታሚንም ሕፃኑን ወሰደች እቀፈችውም፤ ሞግዚትም ሆነችው።
- 17 ፤ ሴቶችም ጎረቤቶችዋ፤ ለኑታሚን ወንድ ልጅ ተወለደላት እያሉ ስም አወጡለት፤ ስሙንም ኢየሴድ ብለው ጠሩት። እርሱም የዳዊት አባት የእሴይ አባት ነው።
- 18 ፤ የፋሬስም ትውልድ ይህ ነው፤ ፋሬስ ኤስሮምን ወለደ፤
- 19 ፤ ኤስሮምም አራምን ወለደ፤ አራምም አሚናዳብን ወለደ፤
- 20 ፤ አሚናዳብም ነአሶንን ወለደ፤ ነአሶንም ሰልሞንን ወለደ፤
- 21 ፤ ሰልሞንም ቦዔዝን ወለደ፤
- 22 ፤ ቦዔዝም ኢየሴድን ወለደ፤ ኢየሴድም እሴይን ወለደ፤ እሴይም ዳዊትን ወለደ።

For other languages please go to www.wordproject.org